

**የወያኔ የሩብ ምዕተዓመት ስልጣንና ፀረ-ወያኔው የትግል ጉዞ**

**ከበቀለ ደገፋ**

([bekeledegefa5@gmail.com](mailto:bekeledegefa5@gmail.com))

አስሎ፣ ኖርዌይ

ጳጉሜን 2009 ዓ. ም.

ወያኔ ስልጣንን የሙጥኝ ይዞ ሀገራችንንና ህዝቧን ቁም ስቅል ማሳየት ከጀመረ እነሆ 26 ዓመታት ተቆጠሩ። ከጀሌዎቹና ፍርፋሪ ከሚበትንላቸው አጨብጫቢዎቹ ያለፈ እዚህ ግባ የሚባል የህዝብ ድጋፍ ሳይኖረው ይልቁንም በህዝብ ተጠልቶና ተተፍቶ ከሩብ ምዕተዓመት በላይ ስልጣን ላይ የመቆየቱ ነገር እንቆቅልሽ የሆነባቸው እጅግ በርካታ ናቸው። በአንፃሩ ስርዓቱን ለማስወገድ በተለያዩ አቅጣጫ የሚደረገው ትግል ውጤት አልባ መሆን ተስፋ አስቆርጧቸው የወያኔ ከወንበሩ መነሳት የማይታሰብ እንደሆነ የደመደሙም አልጠፉም። ይህ ፅሁፍ የገዢው ቡድን የስልጣን ዕድሜ እንዲህ የተንዘላዘለበትንና እስካሁን የተደረጉ የለውጥ ትግሎች ውጤት ያላመጡባቸውን ምክንያቶች እንዲሁም ወደፊት ወያኔን ለማስወገድ የሚደረጉ ትግሎች ከግንዛቤ ቢወስዷቸው መልካም የሚሆኑ ነጥቦችን ለመዳሰስ ይሞክራል።

ለወያኔ ዕድሜ መርዘም በቀዳሚነት መጠቀስ ካለባቸው ምክንያቶች አንዱ ቡድኑ በኢትዮጵያ ታሪክ የራሱና የግሉ የሆነ ፓለቲካዊ ስልትና አደረጃጀት ይዞ መምጣቱ ነው። ከቀድሞ ስርዓቶች በተቃርኖ የሀገር አንድነትን ጉዳይ ጫማው ስር ጥሎና የዘር ፓለቲካን እስከጫፍ ለጥጦ ብቅ ላለው ወያኔ ብሄር ተኮሩ የጨዋታ ህግ ለከፋፍለህ ግዛ ሁኔታዎችን አሳምሮ ያመቻቸለት ከመሆኑም በላይ ህዝብ ስለአንድነትና አብሮ መኖር እንዳይመክር የመግባቢያ ቋንቋውን አጥፍቶበታል። ወያኔን ሲታገሉ የነበሩና በመታገል ላይ ያሉ ኃይሎች ይህ ዘረኛ ቡድን ነፃ ላወጣህ ነው እያለ የፖለቲካ ትርፍ ያተረፈበትን ጥቂት የማህበረሰብ ክፍል ላለማስከፋት ባሰሉት የተሳሳተ ስሌት የወሮበላውን ስረ-መሰረታዊ ማንነት ከጫካ ህይወቱ ጀምረው ለህዝቡ ብትንትን አድርገው አለማሳየታቸው ለስርዓቱ ከዚህ መድረስ ጉልህ ድርሻ አበርክቷል። ሌላው በቀላሉ ሊታይ የማይገባው ምክንያት በቁጥር አናሳ ቢሆኑም በትጋትና በታማኝነት ለወያኔ የጀርባ አጥንት የሆኑት አባላትና ደጋፊዎቹ የሚያደርጉት የገንዘብ፣ የቁሳቁስ፣ የሀሳብ፣ የታማኝነት፣ የሰላላ፣ የማሰር፣ የመግደልና ሲያሻም በውጊያ የመሳተፍ ያላሰለሰ ድጋፍ ነው።

በተቃዋሚ ፖለቲካ ኃይሎች በኩል በተደጋጋሚ የሚስተዋሉ ችግሮች ወያኔ አድጎ ለጉልምስና እንዲበቃ ካስቻሉት ባለውለታዎቹ መካከል ዋነኛ ለመሆናቸው አለመግባባት ይኖራል ብዬ አላስብም። በሀገራችን የተካሄዱትንና በመካሄድ ላይ ያሉትን በርካታ ፀረ-ወያኔ ትግሎች ስናጤን የተቃዋሚው ኃይል ለዘረኛው ቡድን ብሄር ተኮር ፖለቲካዊ አደረጃጀት የሚመጥን በአግባቡ የተነደፈ አፀፋዊ ስልት አለማዘጋጀቱን መረዳት አይቸግርም። ለዚህ ዋናው ምስክር ወያኔ የያዘውን ዓይነት ወጥ የሆነና ህይወትን እስከመክፈል የሚያዘጋጅ ፍልስፍና ሳይኖራቸው በብሄር አልያም በሀገር አንድነት ስም ለተቃዋሚነት እየተሰባሰቡ ብልጭ ድርግም የሚሉ ድርጅቶች መብዛት ነው። ባለፉት 26 ዓመታት የህዝብን ሙሉ ድጋፍና ተቀባይነት አግኝተው ጎጠኛውን አገዛዝ ፈትኖ ለመጣል የተንቀሳቀሱ ድርጅቶች ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ መሆንም ከዚሁ ጋር

ተያይዞ የሚጠቀስ ነው። ከተቃዋሚው ጎራ ጋር በተገናኘ በዋነኛነት የሚነሳው ሌላ ጉዳይ የፖለቲካ ድርጅቶች መተባበርና አብሮ መስራት አለመቻል ነው። እንደአሸን የበዙት የሀገራችን የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ለመስራት በሚያስችሏቸው ጉዳዮች ላይ ከመምከር ይልቅ የማያግባቧቸውን ነገሮች ማግኘት የሚቀላቸው ይመስላል። ለዚህም ይሆናል ከቅርብ ግዜ ወዲህ ጫፍ ላይ የደረሰው የልዩነትና የብሄረተኝነት ፖለቲካ በሌሎች ሀገራት እየታየ ያለውን መሰል የእርስ በርስ መተላለቅ ሊያስከትልብን ይችላል በሚል ስጋት የወያኔን በስልጣን ላይ መቆየት ሳይወዱ በፍርሀት የሚመርጡ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ የመጣ የሚመስለው። የፖለቲካ ድርጅቶች መተባበር ለወያኔ እጅግ ከባድ የራስ ምታት፣ ለተቃዋሚው ጎራ የስኬት መንገድ ቀያሽ እንዲሁም ለህዝቡ ሀይልና ተስፋ ለመሆኑ ቅንጅት ትልቅ ምሳሌ ነበር - በቅንጅት ውስጥ የተቀናጁት ድርጅቶች ከመሰባሰባቸው በፊት ብዙም ታዋቂ አልያም ተደማጭ አልነበሩም። ይህ እንዳለ ሆኖ ሀገራችንን ከገባችበት አረንጭ ለማውጣት ሌት ተቀን የሚታገሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች የሚከፍሉት መስዋዕትነትና መላው ህዝብ እየወረደበት ያለው የመከራ ዶፍ ወያኔ ህዝብን የመተንፈሻ ቀዳዳ አሳጥቶና በፍርሀትና በኑሮ ውድነት ሸብቦ እየገዛ ያለው ዕድሜ ቀላል አለመሆኑን ይመሰክራሉ።

በዚህ ዘመን እንደኢትዮጵያ በተማሩ ልጆቿ የተከዳች ሀገር የሌለች እስኪመስል ድረስ የምሁሩ ክፍል በሀገሩ ጉዳይ ባይተዋርነትን መምረጡ ሀገራችን አሁን ያለችበት አስከፊ ሁኔታ ላይ እንድትወድቅ ትልቅ ድርሻ ያበረከተ አሳዛኝና የሚያስቆጭ ሀቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በተደጋጋሚ የተፈጠሩ የፖለቲካ ክፍተቶችን በአግባቡ መጠቀም አለመቻላችን ወያኔን በወንበሩ ተደላድሎ እንዲቆይ ረድተውታል ብዬ አስባለሁ። ለማስታወስ የ91ዱ የወያኔ የውስጥ ክፍፍል (በመለስ አባባል መበስበስ)፣ የ97ቱ የምርጫና የተከተለው ግርግር፣ የመለስ ሞት፣ በቅርቡ በአሮሚያና በአማራ ክልሎች የተነሳውና እስካሁንም ትኩሳቱ ያልበረደው የህዝብ ተቃውሞ እንዲሁም ሌሎች መሰል ክስተቶች የፈጠሯቸውንና ያልተጠቀሙንባቸውን መልካም አጋጣሚዎች መጥቀስ ይቻላል።

ከዚህ ሁሉ የምንገነዘበው በጥቂት ዘረኞች የምንገዛበትን ዘመን ለማብቃትና የነፃነት ነፋስ በሀገራችን ለማንፈስ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እጅግ በርካታ መሆናቸውን ነው። ይህ ደግሞ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በተቃውሞው ጎራ የሚያካሄደውን እንቅስቃሴ የሚመለከት ይሆናል። እዚህ ላይ እስካሁን የተካሄደው የተቃዋሚዎች ትግል ያመጣው ምንም ፋይዳ የለም ለማለት ፈፅሞ እንደማይዳዳኝ አስረግጬ ማለፍ እወዳለሁ። በርካታ ሀገር ወዳድ ወገኖች የህይወት፣ የእስርና የስደት መስዋዕትነት የከፈሉባቸውንና ወያኔን ቁጭ ብድግ ያደረጉባቸውን ስራዎች አክባሪም አድናቂም ነኝ። ይህ ባይሆን ኖሮ ሀገራችን እስካሁንም እንደሀገር ባልቆመች፣ ወያኔም በህዝቡ ላይ ካደረሰው በላይ ስንት መዐት ባደረሰ ነበር። ነገር ግን መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች በአግባቡ ሳይሰሩ በቆዩ ቁጥር የህዝብ ሰቆቃ እየባሰና ስርዐቱንም ማስወገድ ይበልጥ እያስቸገረ ይመጣልና በግልፅ መነጋገሩ መልካም ይሆናል።

ወያኔ ከስልጣን ተወግዶ እውነተኛ የሆነ ለውጥ በሀገራችን ሊሰፍን የሚችለው ህዝብ የተሳተፈበት ትግል ሲካሄድ ነውና በተቃውሞው ጎራ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ህዝብን ተረድተው ወደህዝብ የሚደርሱ መሆን አለባቸው። ለዚህም ብሄረተኝነትን ጋብ የሚያደርገና የወያኔን መሰረታዊ የፖለቲካ አሰላለፍ ከስሩ የሚያነቃንቅ እንቅስቃሴ መንደፍና መተግበር የግድ ይላል። ለዚህ ዋነኛውና አዋጪው መንገድ በህዝቡ ውስጥ ተዳፍኖ

ያለውን የኢትዮጵያዊነትና የሀገር ወዳድነት ስሜት በአግባቡ መጠቀም ነው እላለሁ። በህዝቡ ዘንድ የማይበርድ ኢትዮጵያዊነት ታምቆ ለመኖሩ በርካታ ማሳያዎችን መጥቀስ ቢቻልም በዋነኛነት በቅርቡ ለህዝብ ጀሮ የበቁት የቴዲ አፍሮ ስራዎችና ቃለመጠይቆች በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ባለው ኢትዮጵያዊ ዘንድ ያገኙትን ተቀባይነትና የፈጠሩትን መነሳሳት ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል። በተመሳሳይ በተለያዩ የስፓርት ዝግጅቶችና ህዝባዊ በዓላት ላይ የሚታዩት ሀገራዊ መንፈሶችም ትርጉምና መልዕክት አላቸው። እስካሁን የተደረጉ ፀረ-ወያኔ እንቅስቃሴዎች ይህንን ህዝባዊ የሀገር ፍቅርና ተቆርቋሪነት ዋነኛ እሴት ባለማድረጋቸው ውጤታቸው እንደምናየው ሆኗል። የተቃዋሚው እንቅስቃሴ ወያኔያዊውና ከቅርብ ግዜ ወዲህ ደግሞ በተቃዋሚው ጎራ ስር እየሰደደ ያለው ብሄር ተኮር ፓለቲካ ህልውናችንን የሚንድ፣ ያለንን የሚያሳጣ፣ ሀገርንና ህዝብን የሚበትን፣ ጠላትነትን የሚያራባ እንዲሁም ማንነትን የሚያጠፋ መሆኑን በአግባቡ ለህዝብ ማስረዳትና ማሳየት ይኖርበታል። ወያኔ ዘወትር የሚዘምርለት ነገር ግን በገሀድ የማይታየው የኢኮኖሚ እድገት ከሀገር ህልውና የሚበልጥ ቦታ እንደሌለው በማስገንዘብ ህዝቡን ለማነሳሳት መስራት ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር ነው።

ጥቃቅን ልዩነቶችን ወደጎን በመተው በሚያግባቡን ትልልቅ ጉዳዮች ላይ ተባብረን ሀገርንና ህዝብን ከባሰ ጥፋት ለማዳን መስራት አማራጭ የለውም። ለዚህም የአንድነት ሀይሉ እስክህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ታግሎ የሚያታግልበትን ግልፅና ወጥ የሆነ መርህና ግብ ይዞ መውጣትና ለተግባራዊነቱም ህዝብን ለማነሳሳት ያለመሰልቸት መስራት አለበት። ልዩነትና ንትርክ በግዜ ከመቀለድ ውጭ ያተረፉልን ምንም ነገር የለም፣ አይኖርምም። ወያኔን ጥሎ ስልጣን ላይ ለመቀመጥ ከመተራመስ ሀገርን አድኖ ለህዝብ ለማስረከብ መስራት ውጤቱ ያማረ ይሆናል። የትግል አቅጣጫችን ለየቅል እንደሆነ ከቀጠልን ግን ዕድሜ ይሰጠን እንጂ የዚህን የከረፋ አገዛዝ 50ኛ ዓመት ማክበራችን አይቀሬ ነው።

እግዚዑብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን ይጠብቅ!